

ኢትዮጵያ ታድላ

መጣላት ብርሃኑ ነጋ !

አዲሱ ደረጃ

ብላችሁ ጨፍሩ እያሉን ነው ። ቡታ አሰሚዎች አልጠፉም። ማንም አላወቅንም አልተነገረንም ሊል አይችልም ። ወደ ሻዕቢያ የሄዱና ሊሰሩም የሞከሩ ታዋቂ ኢትዮጵያውያን ሕዝብ ይጠንቀቀ ብለው ነበር —እያሉም ናቸው ። አንዳንዶቹ አምባገነኑን ኢሳያስን ሳይቀር ያገኙ ናቸው ። አቶ መልኬ፤ ኤልያስ ክፍሌ፤ ደምስ በለጠ፤ ፕሮፌሰር ሙሴን መጥቀስ ይቻላል ። ባለራዲዮውና የግንቦት ፯ ወዳጅ የነበረው አበበ በለውም ከሻዕቢያ ማበር ጎጂ እንጂ ጠቃሚ አይደለም ሲል ነግሯቸዋል ።

ዶክተር ብርሃኑ ከትግሉ ተቀላቀለ ተባለ። የት ሄደ፤ የት ታየ ለሚለው መልሱ ኤርትራ ሆነ ። ወደ አስመራ ደፍሮ መሄዱ ፤ ሊያስመስግነው ይገባል ። ግን ኤርትራ መሄድ ሆነ ኢሳያስን ማግኘት ማወቅ (ጨካኝ ነፍስ ገዳይ !) የሚኮራበት ወይም የሚደነቅ ነው ማለት ሊቀጥልን አይችልም ። ይህ የጁላይ ወር ድራማ ዋናው ግቡ ገንዘባችንን ለግንቦት ፯/ብርሃኑ እንድናፈስ ለማድረግ ነው ። ከወልቃይት አዘዘ-ጸዳ የበረረው ጦር የነ ብርሃኑ ፈጠራ ነው ። የማን እጅ እንዳለበት መገመት ይቻላል ። የተመረጠ መንግስትን ሊገለብጡ ከመሬታችን የሚሰሩትን አሜሪካ በዝምታ አታያቸውም ይባል ነበር ። ታዲያ እነ ብርሃኑ ይህን እያወቁ ወያኔን ልንጥለው ነው በትጥቅ ትግል ብለው በይፋ ወደ አስመራ ሄዱ ብሎ ማመን ያዳግታል ። አሜሪካ ሲያሰኛት እገዳ እንደምታደርግ በ ፩፻፱፻፲ አቶ መርሻ ዮሴፍን ስትከለክልና አቶ አበራ የማነአብም ሲታሰር ዝምታን ስትመርጥ ታይታለች ። እነ ብርሃኑን ማን አበረታታቸው ብሎ መጠየቅ ይኖርብናል ። እስካሁን ብርሃኑ ወደ ጦር ሜዳ ገባ፤ ወደ ኢትዮጵያ ተሻገረ ሲል ቀዳዳው የኢሳት መሳይ ሰበር ዜና ብሎ አልነገረንም ። አሜሪካ እነ ዶክተር ሲመለሱ አትገቡም ትላቸው ይሆን ወይም ኢሳትን ታግድ ይሆን ብሎ መጠየቅ ተገቢ ነው ። እናያለን ።

አዋቂዎቹ እንደነገሩን ከሆነ ሕዝባዊ ሀይል የሚባል ጦር የለም ። ካለም ከ፪ ያህል ቢሆን ነው ተብሏል ። በመቶ ሰው ምን የሰለጠነ ስፓርታ ቢሆን ወያኔ የሚርመሰመስበትን ድንበር ጥሶ መግባት ዘበት ነው ። ሁመራ፤ ዳንቫ፤ አርማጨሆ፤ መተማ አዘዘ ጸዳ ዋዛ ቦታዎች አይደሉም ። ጦሩ ስንቅ ከየት አገኘ ስንልም መልስ የለም ። በርካታ ጦርነቶች ለማድረግ የሚያስፈልገውን በቂ ጥይት በሽክም በሚያዝ ብቻ የሚሟል አይመስልም ። ኢሳት ሰበር ዜና የሚለውን የሚያቀብለው ክፍል ስለ ጎንደርም ስለ ትጥቅ ትግልም ዕውቀቱ ጥቂት ነው ። ዶክተር ብርሃኑና አብረውት የሄዱት የሞቀ ቢታቸውን ንብረታቸውን ትተው ሄዱ ተብለው በብጤዎቻቸው ተደንቀዋል ። ሀብታም ወደ ኤርትራ —ያውም ለአጭር ጊዜ ሄደና— ትልቅ መስዋዕትነት ነው ተብለናል ። ያልሞቀ ቤቱንም ትቶ በረሃ ወጥቶ የሚሞተው ስምን ሊባል ነው ለመሆኑንም ነው ኢሳት ስል ተስፋዬ ጌትቸው፤ ስለ ኮለኔል ታደሰ ሙሉኑህ ትንፍሽ ማለት አቅቶት ቆየ ብሎ መጠየቅም ይገባል ። ስንት የአርበኞች ግንባር አባላት ሲሰዉ ከዚህ በፊት ምንም አልተሰማም ፤ አልተነገረም ዛሬ ስለ ብርሃኑ ከሚያወኩት ። ዘመቻ ምትሃት የሚታመን አልሆነምና ዶክተሩ ወደ ሻዕቢያ ብቅ ብሎ በቁጥጥሩ ያለውን ሚዲያ በማስጨሳ ሲመለስ በነ ታማኝ አማካይነት እርዱ አዋጡን ሲያሰማራ ውጤቱ ያማረ ይሆናል ብለው ገምተዋል ። በጠራራ ጸሓይ ሲሞኙ ያላፈሩት አንድም ብልጥና ጮሌ የሆኑ መስሏቸው ሲሆን በሌላ በኩል ደግሞ ጃማአውን ሁሉ፤ በውጭ ሀገር ያለውን ኢትዮጵያዊ ሁሉ በመናቃቸው ነው ። ደግመው ደጋግመው ሲያታልሉት መንቃት ስላቃተው ነው ። ብርሃኑ ወደ ሻዕቢያ የሄደው በክሳ ከበደ ታጅቦ ነው የተባለው እውነት ከሆነ ይህም ሌላን አንደምታ ወደፊት ያመጣል ። አመኢርካ የመልስን መንጋ በ ብርሃኑ ትተካለች ብሎ ማሰብ ደግሞ ቅገት ነው ። ድልብና ታዛዥ እጋገንን የሚያባርር ሞኝ ነው ። የብርሃኑ ደካማ የፖለቲካ ክብደት ለዚህ ዕጩ አያደርገውም ።

ወገን አንታለል! ዶክተር ብርሃኑም ከቻለ ወደ አሜሪካ ባቆይ ይመለሳል። ሊሎቹም እንዲሁ ። ገሰገሰ የተባለውም ጦር — ጎንደርን ይዞ ካላሳፈረን— ወደ ተነሳበት " ይመለሳል"—የትም አልሄደምና የመልስ ጉዞው አይከብደውም ። ጫጫታውም ያከትማል ። እንዳለፈው ከሆነም ይረሳል ።፤ ልማድ ነውናም ዶክተሩና አጋሮቹ ሌላ አወናባጅ ሴራ ጠንሰሰው ብቅ ይሉና አዋጡ ይሉናል። የዋሆችም ይታለባሉ ። ያወቁና የነቁ እምቢ ይላሉ ። በሂደቱ የህዝብ ትግል ግን በሰፊው ይጎዳል ።ይህ ነው የግንቦት ፯ ሚና ።